



□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□
□□□□ □□□□-□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□

и то же самое, что и в первом случае, но с тем различием, что в первом случае мы имеем дело с общим языком, а во втором — с языком, который является языком общим для всех трех стран. Итак, если мы хотим, чтобы наш язык был общим для всех трех стран, то мы должны использовать языки, которые являются общими для всех трех стран. Итак, если мы хотим, чтобы наш язык был общим для всех трех стран, то мы должны использовать языки, которые являются общими для всех трех стран.

ପ୍ରକାଶକ) ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ, ପ୍ରକାଶକାଙ୍କ୍ଷା କମିଶନ ପ୍ରକାଶକାଙ୍କ୍ଷା
କମିଶନ ପ୍ରକାଶକ, ପ୍ରକାଶକାଙ୍କ୍ଷା(ମୁଦ୍ରଣ) ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ, ପ୍ରକାଶନ
କମିଶନ ପ୍ରକାଶକ, ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ, ମୁଦ୍ରଣ, ପ୍ରକାଶନ, ମୁଦ୍ରଣ
(ପ୍ରକାଶକ), ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକାଶକ ପ୍ରକାଶକାଙ୍କ୍ଷା କମିଶନ ପ୍ରକାଶକାଙ୍କ୍ଷା
ପ୍ରକାଶକ କମିଶନ ଏ ପ୍ରକାଶକ